

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገጽ አምስተኛ ዓመት ቁጥር ፲
አዲስ አበባ ታህሳስ ፰ ቀን ፪ሺ፲፩ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

25th Year No.10
ADDIS ABABA 17th December, 2018

<u>ማውጫ</u>	<u>Content</u>
<p>ደንብ ቁጥር ፬፻፴፰/፪ሺ፲፩ ዓ.ም</p> <p>የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ኢንስቲትዩትን ስልጣን፣ ተግባር እና አደረጃጀት ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብገጽ ፲፬,፯፻፺፭</p>	<p>Regulation No. 438/2018</p> <p>Definition of Powers, Duties and Organization of the Technology and Innovation Institution Council of Ministers Regulation.--.....Page 10695</p>
<p>የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፬፻፴፰/፪ሺ፲፩</p> <p><u>የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ኢንስቲትዩትን ስልጣን፣ ተግባር እና አደረጃጀት ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ</u></p> <p>የፌዴራል መንግስት አስፈጻሚ አካላት አደረጃጀት ላይ የተደረገውን ለውጥ ተከትሎ የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ኢንስቲትዩት በፌዴራል መንግስት አስፈጻሚ አካላት ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፺፯/፪ሺ፲፩ አንቀፅ ፴፪(፰) መሰረት የተቋቋመ በመሆኑ፤</p> <p>የኢንስቲትዩቱ ሥልጣንና ተግባር በአዋጁ ላይ በዝርዝር ያልተመለከተ በመሆኑና ይህንን በዝርዝር በደንብ ማመልከት እና አደረጃጀቱንም መወሰን አስፈላጊ በመሆኑ፤</p> <p>የሚኒስትሮች ምክር ቤት በፌዴራል መንግስት የአስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፺፯/፪ሺ፲፩ አንቀጽ ፮ እና ፴፪ መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡</p> <p>፩. አዋጅ ርዕስ</p> <p>ይህ ደንብ “የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ኢንስቲትዩትን ስልጣን፣ ተግባር እና አደረጃጀት ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፬፻፴፰/፪ሺ፲፩” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡</p>	<p>COUNCIL OF MINISTERS REGULATION NO. 438/2018</p> <p><u>COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO PROVIDE POWERS, DUTIES AND ORGANIZATION OF THE TECHNOLOGY AND INNOVATION INSTITUTE.</u></p> <p>WHEREAS, the Technology and Innovation Institute has been established as per Article 32(8) of the Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 1097/2018;</p> <p>WHEREAS, the Proclamation provides for issuance of a Council of Ministers Regulation to further define powers and duties of the Commission;</p> <p>NOW, THEREFORE, this Regulation is issued by the Council of Ministers Pursuant to Article 5 and 34 of the Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 1097/2018.</p> <p>1. Short Title</p> <p>This Regulation may be cited as “Definition of Powers, Duties and Organization of the Technology and Innovation Institution Council of Ministers Regulation No. 438 / 2018”</p>

፪. ትርጓሜ

በዚህ ደንብ፦

- ፩/ "ቴክኖሎጂ" ማለት ምርት ለማምረት ወይም አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል በጽንሰ ሃሳብ፣ በመሳሪያ ወይም በአመራረት ወይም በአገልግሎት አሰጣጥ ሥርዓት የተከማቸ የአሰራር እውቀት ነው፤
- ፪/ "ኢኖቬሽን" ማለት አዳዲስ የቴክኖሎጂ እውቀቶችን፣ግንኙነቶችን ወይም የመግባቢያ ዘዴዎችን ለማመንጨትና በተቀናጀ መንገድ ጥቅም ላይ ለማዋል የሚደረግ ሂደት ነው፤
- ፫/ "የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ መረጃ" ማለት ቴክኖሎጂዎችን፣ የምርምር ውጤቶችን እና የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ እንቅስቃሴዎችን በሚመለከት በጽሁፍ ወይም በአዲድ ሺጅኖል ወይም በተለያዩ ዘዴዎች ተጠናቅሮ የሚገኝ መረጃ ማለት ነው፤
- ፬/ "ምርምር" ማለት አዲስ እውቀትን ለማመንጨትና ጥቅም ላይ ለማዋል ወይም ነባር እውቀትን ጥቅም ላይ ለማዋል ስርዓት ባለው መንገድ የሚከናወን ተግባር ነው፤
- ፭/ "ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር" ማለት እንደቅደም ተከተላቸው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ማለት ነው፤
- ፮/ "ሰው" ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፤
- ፯/ በወንድ ጾታ የተገለፀው የሴትንም ጾታ ያካትታል፡፡

፫. ዋና መሥሪያ ቤት

የኢንስቲትዩቱ ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱ በማንኛውም ሥፍራ ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤት ሊኖረው ይችላል፡፡

፬. ዓላማ

ኢንስቲትዩቱ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፦
፩/ በመንግስት ተለይተው ቅድሚያ በሚሰጣቸው ሴክተሮች ተበታትነው የሚገኙ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ምርምሮችን ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ጠቀሜታ በሚያመጣ መልኩ የማቀናጀትና የማስተሳሰር ስራዎችን መስራት፣ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ የምርምር መሰረተ-ልማቶችን መገንባት፤

2. Definition

In this Regulation:

- 1/ "Technology" means a conceptual knowledge acquired through the use of concepts, tools or processes or service delivery to produce or deliver a product;
- 2/ "Innovation" means the process of developing new knowledge, relationships, or communication processes in a collaborative manner;
- 3/ "Inventive and technological information" means information or textual information that is complemented by means of text or audio visualization or by various methods in the context of technology, research findings and innovation technologies;
- 4/ "Research" means a systemic exercise to develop and utilize new knowledge or to utilize existing knowledge;
- 5/ "Ministry or Minister" means the Innovation Technology Ministry or Minister respectively;
- 6/ "Person" means a natural person or a juridical person;
- 7/ Any expression in the masculine gender shall include the feminine gender.

3. Head Quarter

The Institute shall have its head office in Addis Ababa and may have branch offices elsewhere, as may be necessary.

4. Objectives

The Institute shall have the following objectives:
1/ Develop the innovation and technology research infrastructures, organized and link Innovation and Technology researches scattered across different sectors identified by the state to the economic and social significance;

፪/ በመንግስት ተለይተው ቅድሚያ በሚሰጣቸው ሴክተሮች አምራችና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በኢኮኖሚክስና ቴክኖሎጂ እንዲታገዙና ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ የሚያስችሉ የምርምርና ልማት ስራዎችን መስራት፣ ቴክኖሎጂዎችን ማጎልበት፣ ፕሮቶታይፖችን ማውጣትና መሰል ተግባራትን መደገፍ፣ የጥናትና ምርምር ውጤቶችን ተደራሽ ማድረግ፤

፫/ ለኢኮኖሚክስና ቴክኖሎጂ ልማትና ምርምር ግብዓት ሊሆኑ የሚችሉ መረጃዎችን ማሰባሰብ፣ ማደራጀት፣ በተለያዩ ምጣታ ቴክኖሎጂ ስነ-ዘዴዎች አማካኝነት ትንተና ማካሄድ፣ እሴት በመጨመር መረጃዎችን ማሰራጨት፤

፬/ በአዳዲስ ቴክኖሎጂ ዘርፍ የሃገሪቱን የኢኮኖሚ ልማት የሚያሳድጉ ሴክተሮችን በመለየት የኢኮኖሚክስና ቴክኖሎጂ ምርምሮችን ማስተባበር፣ መተግበርና ተደራሽ ማድረግ።

፭. የኢንስቲትዩቱ ሥልጣንና ተግባር

ኢንስቲትዩቱ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ የሀገሪቱን የልማት አቅጣጫ መሰረት ያደረጉ የአጭርና የረጅም ጊዜ የቴክኖሎጂና ኢኮኖሚክስ የምርምር ትግበራ እቅዶችን፣ ስትራቴጂዎችን እና ፕሮግራሞችን ይቀርባል፤ በመንግስት ሲፀድቁ ያስፈፅማል፤

፪/ ለሀገሪቱ እድገት አስፈላጊ የሆኑ የኢኮኖሚክስና ቴክኖሎጂ የጥናትና ምርምር መስኮችን በመለየት ችግር ፈቺ ምርምሮችን ያካሂዳል፤ በፕሮቶታይፖ፣ ለባለድርሻ አካላትና ለማህበረሰቡ ተደራሽ ያደርጋል፤

፫/ ለተመረጡ የኢኮኖሚክስና ቴክኖሎጂ ምርምር የሚውሉ ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ ቤተ-መ-ከራና የሰርቶ ማሳያ ማዕከላትን በማቋቋም የሀገር ውስጥ የፈጠራ ክህሎት እንዲያድግ ድጋፍ ያደርጋል፤

፬/ ሀገራዊ የኢኮኖሚክስና ቴክኖሎጂ የምርምርና ፕሮቶታይፖ፣ ለመገንባት የሚረዱ አጫጭር ስልጠናዎችንና የቴክኒክ ድጋፍ ይሰጣል፤

2/ To support manufacturers and service providers to make them internationally competitive through providing research and development activities incentives enhancing technologic prototypes and other similar activities make research findings accessible;

3/ Collect, organize, and analyze data that may be used by a variety of high-tech technological innovations; for environmental and technology development and research; distribute information by adding value;

4/ Facilitate, implement and improve research and development of Innovations and Technology in identifying sectoral development actors of the country through cutting-edge technology.

5. Duties and Responsibilities of the Institute

The Institute shall have the following duties and responsibilities:

1/ Formulate short and long-term technological and innovation research plans, strategies and programs that will be based on the country's development oriented approach, implement up on approval by the government;

2/ Identify areas of need for innovation and technology research that are necessary for the development of the country, carry out problem solving research issues, make it accessible the prototype to the stakeholders and the community;

3/ Provide support for the establishment of internationally-renowned laboratories and demonstration centers using integrated inferential and technological research to support local innovation skills;

4/ Provide short term trainings and technical support to build capacity of the National Innovation and Technology Research and Prototype;

፭/ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ውጤቶች እና ሙከራዎች ወደ ማህበረሰቡ እንዲደርሱ ያደርጋል፤

፮/ ለሀገሪቱ ልማት የሚውሉ በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ዘርፎች መረጃዎችን ይሰበስባል፤ ያደራጃል፤ ይተነትናል፤ እንዲሁም ለሀገራዊ እቅድና ለፖሊሲ ግብዓት እንዲሆን ይደረጋል፤ እሴት የታከለባቸውን መረጃዎች በዳይሬክቶሪዎች፣ በሲ.ስተሞች፣ በፖርታሎች፣ በሪፖርታጅቶች፣ በሚዲያዎች፣ በህትመቶች እና ሌሎች መንገዶችን በመጠቀም ተደራሽ ያደርጋል፤

፯/ ከሌሎች የሀገሪቱ የልማትና የማህበረሰብ ተቋማት ጋር በመተባበር የሚሰበስቡ መረጃዎችን በሀይ ፐርፎርማንስ ኮምፕዩቲንግ፣ በቢ.ግ ዳታ አናሊቲክስና በተለያዩ ምጣቅ ቴክኖሎጂ ስነ-ዘዴዎች አማካኝነት የማደራጀትና የመተንተን አገልግሎት ይሰጣል፤

፰/ ዓለም የደረሰበትን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመለየት ኢኮኖሚውን ሊያሳድጉ በሚችሉት ላይ ምርምሮችን ያካሂዳል፤ በፕሮቶታይፕ ያወጣል፤ ለባለድርሻ አካላትና ለማህበረሰቡ ተደራሽ ያደርጋል፤

፱/ የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃዎችን ለማሰባሰብና ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስችሉ ዘዴዎችንና መርሃ-ግብሮችን ማዘጋጀትና መረጃዎችን ማሰባሰብ ፤

፲/ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን በመተንተን እሴት አክሎ ለተጠቃሚዎች ማቅረብ፤

፲፩/ ከሀገር ልማት አንጻር ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ያላቸውን የቴክኖሎጂ መረጃዎች በመምረጥ ረገድ ተጠቃሚዎችን መደገፍ፤

፲፪/ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ከውጭ ሲገቡ ዝርዝር መረጃዎችን በመያዝ ምን ዓይነት ቴክኖሎጂ የት እንደሚገኝ የተሟላ የመረጃ ቋት መያዝ፤

፲፫/ የሀገሪቱን የሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን አመላካቾች በመለየት የአመላካቾቹን የመረጃ አሰባሰብ ሥርዓት መዘርጋት፣ መረጃዎቹን በየጊዜው ወቅታዊ ማድረግና ተንትኖ ማሳተፍ፤

5/ Work in collaboration with other stakeholders, towards accessibility of knowledge and technology experiments into the community;

6/ Collect, organize, analyze and disseminate information on innovation and technology sectors in the national economy and that will be used as a source of data for the national planning and policy and makes accessible through directories, systems, telecommunications and information sources, media, portals, publishing and other means;

7/ Organize and analyze data gathered in collaboration with other developmental and community organizations in high performance computing, big data analysis and other advanced technology;

8/ Identify up to date technologies and conduct research on those which can leverage the economy enable it to be made available through the prototype, make it accessible to stakeholders and the community;

9/ Design mechanisms and programs to collect and make use of science and technology information and collect the information accordingly;

10/Make available value added technology information to users;

11/Support users in selecting technological information that has strategic importance from the national development perspective;

12/Maintain a complete database on the type and location of technologies through codification of detailed information on new imported technologies;

13/Identify national science, technology and innovation indicators and establish a system to collect information on these indicators; and periodically update, analyze and publish the information thereof;

<p>፲፬/ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን በሚመለከት የተጠቃሚዎችን ግንዛቤ ለማሳደግ የሚረዱ መልዕክት የሚያስተላልፉ ጽሑፎችን ያካተቱ መጽሔቶችን፣ሌሎች ጽሑፎችንና የማስታዎቂያ ቁሶችን እያዘጋጀ ማሰራጨት፤</p>	<p>14/Produce and disseminate bulletins, other publications and popularization materials that contain messages to raise the awareness of users regarding the value of technology information;</p>
<p>፲፭/ የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃ ከማደራጀት፣ ከመተንተንና ከማሰራጨት ጋር የተያያዙ ጥናትና ምርምሮችን በማካሄድ አማራጭ ሃሳቦችን ማቅረብ፤</p>	<p>15/Carry out research and forward alternative ideas related to organization, analysis and dissemination of science and technology information;</p>
<p>፲፮/ የሀገሪቱን የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃ ሥርዓት በማዕከላዊነት መምራትና ማስተባበር፤</p>	<p>16/Guide and coordinate the national science and technology information system as its principal organ;</p>
<p>፲፯/ ከቴክኖሎጂ መረጃ ትንተና አቅም አንጻር የሚታየውን ፈጣን እድገት በመከታተል ለምርምርና ለቴክኖሎጂ ሽግግር ተቋማት ድጋፍና ወቅታዊ መረጃ መስጠት፤</p>	<p>17/Support the activities of research and technology transfer institutes and provide them with up-to-date information by tracking the advancement of technological information analysis capability;</p>
<p>፲፰/ ሪፖርቶችን መጽሔቶችንና መጻሕፍትን የመሳሰሉ ወቅታዊ የሆኑ የሳይንስና ቴክኖሎጂ የምርምር ጽሑፎችን በማሰባሰብ ለተመራማሪዎች፣ ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ለማምረቻ ተቋማት ማሰራጨትና የቤተ መጻሕፍት አገልግሎት መስጠት፤</p>	<p>18/Collect and disseminate up-to-date research literature such as reports, journals and books and render library services to innovators, researchers, industries and higher education institutions;</p>
<p>፲፱/ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ከሚገኙ ተመሳሳይ ተቋማት ጋር ትብብር መመስረትና ጠቃሚ ልምዶችን፣ ምርጥ ተሞክሮዎችንና አሰራሮችን ቀምሮ ወደ ሀገራችን ውስጥ ማስገባትና መተግበር፤</p>	<p>19/Establish cooperation with similar local and foreign institutes and bring in and apply best practices of their relevant experiences;</p>
<p>፳/ ጠንካራ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር የመረጃ ኔትዎርክ መዘርጋት፣ ተመሳሳይ ዓላማ ያላቸው ተቋማት እንዲቋቋሙ መደገፍና የመረጃ ኔትወርኩን አቅም በየጊዜው እያሳደጉ መሄድ፤</p>	<p>20/Establish strong local and international information network; support establishment of organizations with similar objectives and augment the capability of the network;</p>
<p>፳፩/ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች እንደአግባቡ ተመጣጣኝ ክፍያ መጠየቅ፤</p>	<p>21/Collect, as appropriate, reasonable fees for services it renders;</p>
<p>፳፪/ የንብረት ባለቤት መሆን፣ ውል መዋዋል፣ በራሱ ስም መክሰስና መክሰስ፤</p>	<p>22/Own property, enter into contracts, sue and be sued in its own name;</p>
<p>፳፫/ ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ማከናወን፡፡</p>	<p>23/Perform such other related activities that assist the attainment of its objectives.</p>
<p>፯. የኢንስቲትዩቱ አቋም</p>	<p>6. Organization of the Institute</p>
<p>ኢንስቲትዩቱ፡-</p>	<p>The institute shall have:</p>
<p>፩/ በመንግስት የሚሾሙ ዋና ዳይሬክተር እና ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፣ እና</p>	<p>1/ A Director General and Deputy Director Generals to be appointed by the government ; and</p>

፪/ አስፈላጊ ሠራተኞች፤

ይኖሩታል፡፡

፮. የዋና ዳይሬክተሩ ሥልጣንና ተግባር

፩/ ዋና ዳይሬክተሩ የኢንስቲትዩቱ ዋና ሥራ አስፈጻሚ በመሆን የኢንስቲትዩቱን ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል፡፡

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ዳይሬክተሩ፡-

ሀ) በዚህ ደንብ አንቀጽ ፭ የተመለከቱትን የኢንስቲትዩቱን ሥልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ያውላል፤

ለ) የኢንስቲትዩቱን ሠራተኞች በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕጎች መሠረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤

ሐ) የኢንስቲትዩቱን ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራም እና በጀት አዘጋጅቶ ለመንግስት ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤

መ) ለኢንስቲትዩቱ በተፈቀደው በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤

ሠ) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ኢንስቲትዩቱን ይወክላል፤

ረ) የኢንስቲትዩቱን የሥራ ክንውንና የሒሳብ ሪፖርቶች አዘጋጅቶ ለሚመለከተው የመንግስት አካል ያቀርባል፡፡

፫/ የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ለኢንስቲትዩቱ ሥራ ቅልጥፍና በሚያስፈልግ መጠን ከሥልጣንና ተግባሩ በከፊል ለኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች ወይም ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡

፯. የምክትል ዋና ዳይሬክተሮች ሥልጣንና ተግባር

ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሯቸዋል፡-

፩/ የኢንስቲትዩቱን ተግባራት በማቀድ በማደራጀት፤ በመምራትና በማስተባበር ዋና ዳይሬክተሩን ያግዛሉ፤

፪/ በዋና ዳይሬክተሩ ተለይተው የሚሰጡ ስራዎችን ያከናውናሉ፤

2/ The necessary staff.

7. Powers and Duties of the Director

1/ The Director General shall be the chief executive officer of the institute and shall direct and administer the activities of the institute.

2/ Without prejudice to sub-article (1) of this Article, the Director General shall:

a) exercise the powers and duties of the Institute stipulated under Article 5 of this Regulation;

b) employ and administer employees of the institute in accordance with the federal civil service laws;

c) prepare annual work plans and budgets of the Institute and implement the same upon approval;

d) effect expenditures in accordance with the budget allowed and work program of the institute;

e) represent the Institute in all its dealings with third parties;

f) submit performance and reports of the Institute to the appropriate government organ.

3/ The Director General may delegate part of his powers and duties to the Deputy Director Generals or employees of the Institute to the extent necessary for the efficient performance of the activities of the Institute.

8. Powers and Duties of the Deputy Director Generals

The Deputy Director Generals shall have the following powers and duties:

1/ Assist the Director General in planning, organizing, directing and coordinating the activities of the institute;

2/ Perform other duties specifically assigned to them by the Director General;

፫/ ዋና ዳይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዜ በዋና ዳይሬክተሩ ተለይቶ ውክልና ሲሰጥ ዋና ዳይሬክተሩን ወክሎ ይሠራል።

፬. በጀት

የኢንስቲትዩቱ በጀት በመንግሥት የሚመደብ ይሆናል።

፭. የሂሳብ መዛግብት

፩/ ኢንስቲትዩቱ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል።

፪/ የኢንስቲትዩቱ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሠነዶች በዋና ኦዲተር ወይም እርሱ በሚወክለው ኦዲተር በየዓመቱ ይመረመራል።

፮. የተሻረ ደንብ

የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃ ማዕከልን ለማቋቋም የወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፪፻፶፯/ ፪ሺ፬ በዚህ ደንብ ተሻሯል።

፯. ደንቡ ተፈጻሚ የሚሆንበት ጊዜ

ይህ ደንብ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከዐደቀበት ህዳር ፭ ቀን ፪ሺ፲፩ ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ታህሳስ ፳ ቀን ፪ሺ፲፩ ዓ.ም

አብይ አህመድ አሊ (ዶ/ር)

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

3/ Act on behalf of the Director General in his absence, when assigned by the Director General.

9. Budget

The Institute's budget shall be allocated by the Government.

10. Accounts Records

1/ The Institute contains complete and accurate records of accounts.

2/ The accounts and financial documents of the Institute shall be audited annually by the Auditor General or by other Auditor assigned by him.

11. Repeal Law

Council of Ministers Regulation to provide for the Establishment of Science and Technology Information Center No. 257/2004 is hereby repealed.

12. Effective Date

This Regulation shall enter into force on this 14th day of November, 2018, approved by the Council of Ministers.

Done at Addis Ababa, this 17th day of December, 2018.

ABIY AHMED (Dr.)

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA